

ትንቢተ ኢዩኤል

1 ወደ ባቱኦል ልጅ ወደ ኢዩኤል የመጣው የእግዚአብሔር ቃል ይህ ነው።

የአንበጣ ወረራ

²እናንተ ሽማግሌዎች፣ ይህን ስሙ፣ በምድራቱም የምትኖሩ ሀሳቶች፣ አድምጡ፤ በእናንተ ዘመን፣ ሆነ በአባቶቻችሁም ዘመን፣ እንዲህ ዐይነት ነገር ሆኖ ያውቃልን? ³ይህን ለልጆቻችሁ ተናገሩ፤ ልጆቻችሁ ለልጆቻቸው ይንገሩ፤ ልጆቻቸውም ለሚቀጥለው ትውልድ ይንገሩ።

⁴ከእንበጣ መንጋ፣ የተረፈውን፣ ትልልቁ አንበጣ በላው፣ ከትልልቁ አንበጣ የተረፈውን፣ ከጎብኩባ በላው፣ ከከጎብኩባ የተረፈውን፣ ሌሎች አንበጦች በሉት።

⁵እናንተ ሰካራዎች፣ ተነሡ፤ አልቅሱ፤ እናንተ የወይን ጠጅ ጠጪዎች ሁሉ፣ ዋይ በሉ። ስለ አዲሱ የወይን ጠጅ ዋይ ብላችሁ አልቅሱ፤ አፋችሁ ላይ እንዳለ ተነጥቃችኋልና።

⁶ንገልግልና ቀኑጥር ስፍር የሌለው ሕዝብ፣ ምድሪን ወርአታልና፤ ጥርሱ እንደ አንበሳ ጥርስ፣ መንጋጋውም እንደ እንስት አንበሳ መንጋጋ ነው።

⁷የወይን ቦታዬን ባድማ አደረገው፣ የበለስ ዛፎቼንም ቁራረጠ፤ ቅርንጫፎቻቸው ነጭ ሆነው እስኪታዩ ድረስ፣ ቅርፊታቸውን ልጠ፣ ወዲያ ጣላቸው።

⁸የልጅነት እጮኛዎን፣ እንዳጣች ድንግል፣ ማቅ ለብሳችሁ አልቅሱ።

⁹የእህል ቀኑጥርን የመጠጥ ቀኑጥርን፣ ከእግዚአብሔር ቤት ተቋርጦአል፤ በእግዚአብሔርም ፊት የሚያገለግሉ፣ ካህናት ያለቅሳሉ።

¹⁰ዕርሻዎች ባደክቸውን ቀርተዋል፤ ምድሩም ደርቆአል።

እህሉ ጠፍቶአል፤ አዲሱ የወይን ጠጅ አልቆአል፤ ዘይቱም ተሟጦአል።

¹¹እናንተ ገበሬዎች፣ ዕዘኑ፣ እናንተ የወይን ገበሬዎች፣ ዋይ በሉ።

1:1 አር12:4ሐ216
1:2 ሆሴ4:15:13
ኢሌ2:2:16
1:3 ዙ10:2
መገ7:1:18
1:4 ዙ10:5:14
15:ዘፀ28:39
አጥ7:1:5ሆ3:15
1:5 አገ24:7
ኢሌ3:3
1:6 መዝ105:34
ኢሌ2:2:11:25
ራእ9:8
1:7 ኢሳ5:6
አጥ4:9
1:8 ፋ13
ኢሳ22:12:አጥ8:10
1:9 ሆሴ9:4
ኢሳ22:12
1:10 ዙ18:12
ኢሳ5:6:124:4
ኤር3:3:ሆሴ9:2
1:11 ዙ9:31
ኢዮ6:20
ኢሳ17:11:አጥ5:16

1:12 ዙ28:33
ኢሳ15:6:16:8
ሐጊ2:19
1:13 ፋ9ዘፀ37:34
ኢሌ4:8:ሆሴ9:4
ኢሌ2:14:17
1:14 2ዜና20:3
4:ሆሴ4:1:ሆና:8
1:15 ዙ17:1
ኢሳ2:12:ኤር30:7
46:10:ሕዝ30:3
አጥ5:18:ሰፎ1:14
ዘካ14:1:ሚላ4:5
1:16 ዙ81:2:7
መዝ5:18:ኢሳ3:7
1:17 ኢሳ17:10ፃ11
1:18 ዙ47:4
ኤር9:10
1:19 መዝ50:15
97:3:ኤር9:10
አጥ7:4

ስለ ገብሱና ስለ ስንዴው አልቅሱ፤ የዕርሻው መከር ጠፍቶአልና።

¹²ወይን ደርቆአል፤ የበለስ ዛፋም ጠውልጎአል፤ ሮማኑ፣ ተምሩና እንኮዩ፣ የዕርሻው ዛፎች ሁሉ ደርቀዋል፤ ስለዚህ ደስታ፣ ከሰው ልጆች ርቆአል።

የንስሐ ጥሪ

¹³ካህናት ሆይ፣ ማቅ ለብሳችሁ አልቅሱ፤ እናንተ በመሠዊያው ፊት የምታገለግሉ፣ ዋይ በሉ፤ እናንተ በአምላኬ ፊት የምታገለግሉ፣ ኑ፣ ማቅ ለብሳችሁ ዕድሩ፤ የእህል ቀኑጥርን የመጠጥ ቀኑጥርን፣ ከአምላካችሁ ቤት ተቋርጦአልና።

¹⁴ቅዱስ ጸምን ዐውጁ፤ የተቀደሰንም ጉባኤ ጥሩ፤ ሽማግሌዎችን ሰብስቡ፤ በምድራቱ የሚኖሩትን ሁሉ፤ ወደ አምላካችሁ ወደ እግዚአብሔር ቤት ጥሩ፤ ወደ እግዚአብሔርም ጩኹ።

¹⁵ወዩ ለዚያ ቀን፣ የእግዚአብሔር ቀን ቀርቦአልና፤ ሁሉን ከሚችል አምላክ እንደ ጥፋት ይመጣል።

¹⁶የሚበላ ምግብ፣ ከዐይናችን ፊት፣ ደስታና ተድላ፣ ከአምላካችን ቤት አልተቋረጠብንምን?

¹⁷ዘሩ በዐፈር ውስጥ፣ በስብሰ ቀርቶአል፤ ግምጃ ቤቶቹ ፈራርሰዋል፤ ጉተራዎቹም ተሰባብረዋል፤ እህሉ ደርቆአልና።

¹⁸መንጎች እንደ ምን ጩኹ፣ ከብቶቹ ተደናግጠዋል፤ መሰማሪያ የላቸውምና፤ የበግ መንጎች እንኳ ተቸግረዋል።

¹⁹እቤቱ እግዚአብሔር ሆይ፣ ወደ አንተ እጣራለሁ፤ ያልተከውን መሰማሪያ፣ እሳት በልቶታልና።

²⁰ በዚህ ክፍል፣ ስለ አንበጦች የሚገልጹት አራት የዕብራይስጥ ቃላት፣ ትክክለኛ ትርጉም አይታወቅም። ፊ8 ወይም የልጅነት ጣ እንደ ማለት ነው። ፊ8 ወይም መጣት ሴት እንደ ማለት ነው። ፊ10 ወይም መሬቱ ያዘና ማለት ነው። ፊ15 ዕብራይስጡ ሻይይ ይለዋል። ፊ17 በዚህ የገጣው የዕብራይስጡ ቃል ትርጉም አይታወቅም።

ስለ ሕዝቡም ይራራል።።
 19 እግዚአብሔርም እንዲህ ሲል ይመልስላቸዋል፡፡
 “እህል፣ አዲስ የወይን ጠጅና ዘይት፣ እስክትጠግቡ ድረስ እሰጣችኋለሁ፤ የሕዝቦች መዘባባቻ አላደርጋችሁም።።
 20 “የሰሜንን ሰራዊት ከእናንተ አርቃለሁ፤ ፊቱን ወደ ምሥራቁ ባሕርቸ፣ ጀርባውንም ወደ ምዕራቡ ባሕርቸ በማድረግ፣ ወደ ደረቀውና ወደ ባድማው ምድር እገፋለሁ፤ ግማቱ ይወጣል፤ ክርፋቱም ይነሣል።”
 በእርግጥ እርሱ ታላቅ ነገር አድርጎአል።።
 21 ምድር ሆይ፣ አትፍሪ፤ ደስ ይበልሽ፤ ሐሜትም አድርጊ፤ በእርግጥ እግዚአብሔር ታላቅ ነገር አድርጎአል።።
 22 የዱር እንስሳት ሆይ፣ አትፍሩ፤ መስማሪያ መስኮቹ ለምልመዋልና፤ ዛፎቹ ፍሬያቸውን አፍርተዋል፤ የበለሱ ዛፍና የወይኑ ተክልም እጅግ አፍርተዋል።።
 23 የጽዮን ሰዎች ሆይ፣ ደስ ይበላችሁ፤ በክምላካችሁ በእግዚአብሔር ሐሜት አድርጉ፤ የበልግን ዝናብ፣ በጽድቅ ሰጥቶአችኋልና።። እንደ ቀድሞውም፣ የበልግንና የጸደይን ዝናብ በብዛት ልኮላችኋል።።
 24 ወውድማዎቹ በእህል ይሞላሉ፤ መጥመቂያ ጉድጓዶችም፣ በአዲስ የወይን ጠጅና በዘይት ተሞልተው ያፈሳሉ።።
 25 “በመካከላችሁ የሰደድሁት ታላቁ ሰራዊት፣ ትልልቁ አንበጣና ትንንሹ አንበጣ፣ ሌሎች አንበጦችና የአንበጣው መንጋቻ የበላውን፣ እነዚህ ሁሉ የበላቸውን ዓመታት ዋጋ እመልስላችኋለሁ።።
 26 እስክትጠግቡ የምትበሉት ብዙ ምግብ ይኖራችኋል፤ ድንቅ ነገሮችን ለእናንተ የሠራውን፣ የክምላካችሁን የእግዚአብሔርን ስም ታመስግናላችሁ፤ ሕዝቤም ከእንግዲህ ወዲያ አያፍርም።።
 27 ከዚያም እኔ በእስራኤል መካከል እንዳለሁ፣ እኔ ክምላካችሁ እግዚአብሔር እንደ ሆንሁ፤

2፡19 ዘሌ26፡5፣ መዝ47፡አር31፡12፣ 2፡20 አሳ34፡3፣ ኤር 1፡14፣ 15፣ ዘካ14፡8
 2፡21 መዝ9፡2፣ 126፡3፣ ኢሳ25፡1፣ 29፡22፣ 54፡4፣ ሰፍ3፡16፣ 17
 2፡22 ዙ1፡16፣ 14፣ 15፡4፣ 25፣ መዝ65፡12፣ ኢሌ1፡18፣ 20፣ ዘካ8፡12
 2፡23 ዘሌ26፡4፣ ኢዮ36፡28፣ መዝ3፡21፣ 84፡6፣ 97፡12፣ 135፡7፣ 149፡2፣ ኢሳ12፡6፣ 41፡16፣ 45፡8፣ 66፡14፣ ሕዝ34፡26፣ 40፡3፣ 18፣ ዘካ10፡7፣ ዮሐ5፡7
 2፡24 ዘሌ26፡10፣ ምሳ3፡10፣ ኢሌ3፡18፣ አዋ9፡13፣ ሚሌ3፡10
 2፡25 ዙ10፡14፣ አዋ4፡9፣ ዘዳ28፡39፣ ኢ ል1፡6
 2፡26 ዘሌ23፡40፣ 26፡5፣ መዝ126፡3፣ ኢሳ25፡1፣ 29፡22፣ 62፡9
 2፡27 ዘወ 62፡7፣ ኢሳ 44፡8፣ 45፡17፣ 54፡4፣ ኢሌ 3፡17 ሰፍ 3፡11
 2፡28 ዙኑ11፡17፣ 1፡4፣ መ፡19፡20፣ ኢሳ 11፡2፣ 44፡3፣ ኤር 23፡25፣ ማር1፡8፣ ያሳ3፡14
 2፡29 ሕዝ36፡27፣ 1፡4፣ 12፣ 13፣ ያሳ3፡28
 2፡30 ማር13፡24፣ 25፣ ሉቃ21፡11፣ 2፡2፣ ኢሳ22፡5፣ ኤር4፡23፣ ኢሌ1፡5፣ አብ1፡15፣ ሚሌ3፡24፣ 1፡5፣ ማቴ24፡29
 2፡32 ዙፍ4፡26፣ መዝ105፡1፣ 106፡8፣ ኢሳ1፡9፣ 11፣ 11፣ 46፡13፣ አብ1፡17፣ ሚክ4፡7፣ 7፣ 18፣ ሐሥ 2፡17፣ 21፡39፣ ሮሜ27፡10፣ 13
 3፡1 ዘዳ39፡6፣ 16፣ 5፣ 40፡5፣ ሕዝ38፡8፣ ሰፍ3፡20
 3፡2 ፋ፡12፣ ዘፍ11፡4፣ ዘሌ26፡33፣ ኢሳ13፡9፣ 22፡1፣ ኤር2፡35፣ ሕዝ36፡5፣ ሰፍ3፡8
 3፡3 ኢዮ6፡27፣ ሕዝ24፡6፣ ኢሌ1፡5፣ አዋ2፡6
 3፡4 ዙፍ10፡15፣ ዘሌ26፡28፣ መዝ87፡4፣ ኢሳ42፡25፣ 51፣ 348፣ ኤር47፡1፣ 7፣ 7፣ ሕዝ25፡15፣ 17፣ ዘዳ5፣ 7፣ ማቴ11፡21

እንደ እኔም ያለ፣ ሌላ እንደሌለ ታውቃላችሁ፤ ሕዝቤም ከእንግዲህ ወዲያ አያፍርም።።
የእግዚአብሔር ቀን
 28 “ከዚህም በኋላ፣ መንፈሴን በሥጋ ለባሽ ሁሉ ላይ አፈሳለሁ፤ ወንዶችና ሴቶች ልጆቻችሁ ትንቢት ይናገራሉ፤ ሽማግሌዎቻችሁ ሕልም ያልማሉ፤ ጉልማሶቻችሁም ራእይ ያያሉ።።
 29 በእነዚያ ቀናት በወንዶችና በሴቶች ባሪያዎች ላይ እንኳ፣ መንፈሴን አፈሳለሁ።።
 30 ድንቆችን በሰማያት፣ እንዲሁም በምድር፣ ደምና እሳት፣ የጠስም ዐምድ አሳያለሁ።።
 31 ታላቁና የሚያስፈራው የእግዚአብሔር ቀን ከመምጣቱ በፊት፣ ፀሐይ ትጨልማለች፤ ጨረቃም ወደ ደም ትለወጣለች።።
 32 የእግዚአብሔርን ስም የሚጠራ ሁሉ፣ እርሱ ይድናል፤ እግዚአብሔርም እንዳለው፣ በጽዮን ተራራና በኢየሩሳሌም፣ መድኃኒት ይገኛል፤ ከትሩፋኑም መካከል እግዚአብሔር የጠራቸው በዚያ ይገኛሉ።።
የተፈረደባቸው ሕዝቦች
3 በዚያ ዘመን፣ በዚያ ጊዜ፣ የይሁዳንና የኢየሩሳሌምን ምርኮ ስመልስ፣
 2 አሕዛብን ሁሉ እስበስባለሁ፤ ወደ ኢየሩሳሌም ሸለቆ አወርዳችኋለሁ፤ ስለ ርስቴ፣ ስለ ሕዝቤ፣ ስለ እስራኤል፣ በዚያ ልፈርድባቸው እገባለሁ፤ ምድራን ከፍፍለዋል፤ ሕዝቤንም በሕዝቦች መካከል በታትነዋልና።።
 3 በሕዝቤ ላይ ዕጣ ተጣጣሉ፤ ወንዶች ልጆችን በዝመት አዳሪዎች ለወጡ፤ ወይን ጠጅ ለመጠጣትም፣ ሴቶች ልጆችን ሸጡ።።
 4 “ጢሮስና ሲዶና እንዲሁም እናንተ የፍልስጥኤም ግዛቶች ሁሉ ሆይ፣ እንግዲህ በእኔ ላይ ምን አላችሁ? ስላደረግሁት ነገር ብድር ልትመልሱልኝ ነውን? የምትመልሱልኝ ከሆነ፣ በፍጥነትና በችኩላ እናንተ ያደረጋችሁትን በራሳችሁ ላይ መልሼ
 5 “የምትመልሱልኝ።” የሙት ባሕር ለማለት ነው። *20 የሚደገሩ ንድፍ ባሕር ለማለት ነው። *23 ወይም ለጽድቅ ማግኘት በዚህ ክፍል ስለ አንበጦች የሚገለጹት አራት የዕብራይስጥ ቃላት ነፃነት ትርጉም አይታወቅም። *2 ለምሳሌ የሙት ትርጉም ለግዚአብሔር ደርጊያ ማለት ነው። *12 ላይም እንዲሁ

አደርግባችኋለሁ።⁵ ብሬንና ወርቁን ወስዳችኋል፤ የተመረጠውንም ንብረቴን ተሸክማችሁ ወደ ቤተ መቅደሳችሁ አስገብታችኋልና። ስንዝም ያደራጁት ልታርቋቸው፤ የይሁዳንና የኢየሩሳሌምን ሰዎች ለግሪኮች ሸጣችኋቸው።

⁷ “እነዚህ፤ እነርሱን ከሸጣችሁባቸው ቦታዎች አነሣላቸዋለሁ፤ እናንተም ያደረጋችሁትን በገዛ ራሳችሁ ላይ እመልስባችኋለሁ። ማንደችንና ሴቶች ልጆቻችሁን ለይሁዳ ሰዎች ሸጣለሁ፤ እነርሱም መልሰው በሩቅ ላሉት ለላባ ሰዎች ይሸጧቸዋል።” እግዚአብሔር ይህን ተናግሮአልና።

⁹ በሕዝቦች መካከል ይህን ዐውጁ፤ ለጦርነት ተዘጋጁ፤ ተዋጊዎችን አነሣሁ፤ ጦረኞችም ሁሉ ቀርበው ያጥቁ።

¹⁰ ማረሻችሁ ሰይፍ፤ ማጭዳችሁም ጦር እንዲሆን ቀጥቅጡት፤ ደካማውም ሰው፤ “እኔ ብርቱ ነኝ” ይበል።

¹¹ እናንተ በዙሪያ ያላችሁ ሕዝቦች ሁላችሁ፤ ፈጥናችሁ ኑ፤ በዚያም ተሰብስቡ።

እግዚአብሔር ሆይ፤ ተዋጊዎችህን ወደዚያ አውርድ!

¹² “ሕዝቦች ይነሡ፤ ወደ ኢየሩሳሌም ሸለቆ ፈጥነው ይውረዱ፤ ዙሪያውን ባሉት ሕዝቦች ሁሉ ላይ ልፈርድ፤ በዚያ እቀመጣለሁና።

¹³ ማጭዳዎን ስደዱ፤ መከሩ ደርሶአልና፤ ኑ ወይኑን ርገጡ፤ የወይን መጭመቂያው ሞልቶ፤ ከጎድጓዶቹም ተርፎ ፈሶአልና፤ ክፋታቸው እንደዚህ ታላቅ ነው።”

3፥5 19715፣18፣ 11ዩና21፣16፣17
 3፥6 ሕዝ27፣13፣ ዘ፣9፣13
 3፥7 ኢሳ43፣5፣5፣6፣ 66፣6፣ኤር23፣8
 3፥8 ዘ፣9፣10፣7፣ 2ዜና9፣1፣ኢሳ14፣2፣ 23፣1፣60፣14፣ ኤር30፣16
 3፥9 ኢሳ8፣9፣ ኤር46፣4
 3፥10 ዘ፣25፣7፣ ኢሳ1፣6፣ኢሳ2፣4፣ ዘ፣12፣8
 3፥11 ኢሳ13፣3፣ ሕዝ38፣15፣፣16፣ሰ፣3፣8
 3፥12 ፋ፣2፣መዘ2፣1፣ ኢሳ2፣4
 3፥13 መፍ6፣11፣ ኢሳ17፣5፣ኤር25፣30፣ ዘሳ6፣11፣፣ኤር13፣3፣9፣ ማር4፣29፣ ራላ14፣1፣5፣፣19፣20
 3፥14 ኢሳ24፣13፣4፣ 22፣1፣34፣2፣፣8፣ሕዝ36፣5፣ኢሳ1፣15፣ ሳፎ1፣7
 3፥15 ኢሳ9፣7፣ ሕዝ32፣7
 3፥16 መፍ5፣4፣ 2ሳጦ፣22፣3፣ኢሳ14፣ 16፣25፣4፣4፣2፣13፣ ኤር16፣19፣ሕዝ38፣ 19፣ኢሳ1፣2፣ዘ፣9፣12፣ 128
 3፥17 ዘ፣6፣7፣መዘ2፣6፣ 74፣2፣ኢሳ2፣24፣3፣ 52፣1፣ኤር31፣40፣ ሕዝ44፣9፣ኢሳ2፣27፣ ዘ፣9፣8
 3፥18 ዘ፣8፣ዘ፣25፣1፣ መፍ5፣1፣ኢሳ25፣6፣ 30፣25፣35፣6፣44፣3፣ኢር31፣12፣ሕዝ47፣ 1፣ኢሳ2፣24፣ኢሳ9፣ 13፣ፈጋ22፣1፣፣2
 3፥19 ኢሳ11፣14፣ 19፣1፣34፣11፣51፣35፣ ኢሳ11፣10
 3፥20 ዕዝ9፣12፣ኢሳ9፣15
 3፥21 መዝ74፣2፣ ኢሳ1፣15፣59፣20፣ሕዝ36፣25፣48፣35፣ ዘ፣8፣3

¹⁴ በዙሪያው ሕዝብ፤ በጣም ብዙ ሕዝብ፤ ፍርድ በሚሰጥበት ሸለቆ ተሰብስቦአል፤ ፍርድ በሚሰጥበት ሸለቆ፤ የእግዚአብሔር ቀን ቀርቦአልና።

¹⁵ ፀሐይና ጨረቃ ይጨልማሉ፤ ከዋክብትም ከእንግዲህ አያበሩም።

¹⁶ እግዚአብሔር ከጽዮን ጭሻ ይናገራል፤ ከኢየሩሳሌም ያንጉደጉዳል፤ ሰማይና ምድርም ይናወጣሉ፤ እግዚአብሔር ግን ለሕዝቡ መሸሸጊያ፤ ለእስራኤልም ልጆች መጠጊያ ይሆናል።

በረከት ለእግዚአብሔር ሕዝብ

¹⁷ “ከዚያም እኔ አምላካችሁ እግዚአብሔር፤ በቅዱሱ ተራራዬ በጽዮን እንደምኖር ታውቃላችሁ፤ ኢየሩሳሌም የተቀደሰች ትሆናለች፤ ከእንግዲህም ወዲያ ባዕዳን አይወርዱትም።

¹⁸ “በዚያ ጊዜ ተራሮች፤ አዲስ የወይን ጠጅ ያንጠባጥባሉ፤ ኩረብቶችም ወተት ያፈሳሉ፤ በይሁዳ ያሉ ሸለቆዎች ሁሉ ውግ ያኑሩሉ፤ ከእግዚአብሔር ቤት ምንጭ ይፈልቃል፤ የሰጠምን ሸለቆ ያጠጣል።

¹⁹ ግብፅ ባደማ፤ ኤዶምም ምድረ በዳ ትሆናለች፤ በምድራቸው ንጹሕ ደም በማፍሰስ፤ በይሁዳ ሕዝብ ላይ ግፍ ፈጽመዋልና።

²⁰ ይሁዳ ለዘላለም፤ ኢየሩሳሌምም ለትውልድ ሁሉ መኖሪያ ትሆናለች፤

²¹ ደማቸውን እበቀላለሁ፤ በደለኛውንም ንጹሕ አላደርግም።”

እግዚአብሔር በጽዮን ይኖራል!

¹⁸ ወይም የሸጠም ሸለቆ